
መሰረታዊ ትምህርቶች(33)

ጥናት አንድ (የእግዚአብሔር ቃል)

የጥናት ዓላማ:- የእግዚአብሔር ቃል ምግባችን፣ ለእግራችን መብራት፣ ጠላታችንን የምንረታበት የጦር ዕቃና ጌታን በማስደሰት መኖር እንድንችል ከእግዚአብሔር የተሰጠን እንቁ ስለሆነ ቸል ሳንል በትጋት የምናነበው፣ የምናጠናው፣ የምናሰላስለውና የምንታዘዘው ሊሆን እንደሚገባ ለመማር።

1. 1ኛ ጴጥ 2:2 መሰረት የእግዚአብሔርን ቃል የተመሰለው በምንድነው? ለምን ይመስልሃል ሃዋርያው ጴጥሮስ እነዚህን ሁለት ነገሮች በማመሳሰል የተናገረው? አማኞች በዚህ ክፍል መሰረት የእግዚአብሔርን ቃል ምን እንድናደርግ ነው የሚያዘን?
2. መዝ 119:105 ላይ የእግዚአብሔርን ህግ ወይም ቃሉ ምን እንደሆነለት ነው ዳዊት የሚናገረው? ከዚህ አኳያ ለምንድነው አማኝ ህይወቱን በጨለማና በድንገዝገዝ መምራት የማይኖርበት?
3. በመዝ 1:2 ስናነብ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ከእግዚአብሔር ህግ ወይም ከቃሉ ጋራ ሊኖረው ስለሚገባው ግንኙነት የሚነግረን ሁለት ሃሳቦች ምንና ምንድናቸው? ህጉን በቀንና በሌሊት ማሰብ ማለት ሳይተኙ እሱን እያሰላሰሉ መዋልና ማደር ማለት ነው ወይስ መን ማለት ይመስልሃል? እነዚህን ነገሮች በአንተ ህይወት ምን ሥፍራ ተስጥቷቸዋል?
4. ማቴ 4:3-4 ሰይጣን ላቀረበለት ፈተና የኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ምን ነበረ? በቁ4፣ ቁ7 እና በቁ10 ላይ ሰይጣንን የረታበት መሳሪያ ምንድነው? የአንተስ ከጠላትህ ጋራ የምትዋጋበት የጦር መሳሪያህ ምንድነው?
5. መዝ 119:11 መዝሙረኛው እግዚአብሔርን በህይወቱ እንዳያሳዝን እየወሰደ ያለው እርምጃ ምንድነው? ቃሉን በልብ መሰወር ሲባል ምን ይገባሃል? አንተስ እግዚአብሔርን ላለማሳዘን የዚህ ዓይነቱን እርምጃ ለመውሰድ የምታደርገው ጥረት አለ ወይ?
6. ራዕይ 1:3 መሰረት ብጽዕና ተስፋ የተገባለት ሰው የሚያደርጋቸው ሶስቱ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ በመዘርዘር ተናገር። ብጽዕና ሲባልስ ምን ትረዳለህ?
7. ኢያሱ 1:6-9 ላይ ኢያሱ የተሰጠውን ሃላፊነት ለመወጣት እንዲችል እግዚአብሔር የመከረውን ምክር በአንድ አረፍተነገር አጠቃል ብትባል ምን ትላለህ? የተመከረውን ምክር በትክክል በመከተል ኢያሱ እንደሚሆንለት ቃል የተገባለት ነገር ምን ነበረ?
8. ቃሉ እንደምግብ፣ ብርሃን፣ የጦር ዕቃና በሌሎችም በተለያዩ መንገዶች ለህይወት እንደሚጠቅም ከቃሉ አይተናል። ከተመለከትናቸው ሃሳቦች ሁሉ በአስፈላጊነቱ ልቆ የሚታይህና ከዚያም የተነሳ ቃሉን ለማንበብና ለመታዘዝ ያበተታታህ ሳሳብ የትኛው ነው? በብዙ አቅጣጫ ለህይወት ጠቃሚ ስለሆነ ጊዜ ወስደህ ለማንበብ ወስን።

ጥናት ሁለት (ፀሎት)

የጥናት ዓላማ፡- ጸሎት ሥራ ስንፈታና የምናደርገው ሌላ ነገር ሳይኖረን ሲቀር የምናከናውነው የሃይማኖት ተግባር ሳይሆን፤ ከሰማያዊው አባታችን ጋራ የሚንነጋገርበት የየለት መገናኛችን ሊሆን እንደሚገባ ለመማር።

1. በኢሳ 56:7 ላይ እግዚአብሔር በቤቱ ህዝቡን ምን እንደሚያደርግ ነው ቃል የገባው? ቤቱ ምን ተብሎ እንደሚጠራ ነው ጌታ የሚናገረው? የጸሎት ቤት ይሆናል ያለውን ለእነማን ነው?
2. ፊሊ 4:6-7ን በማንበብ አማኞችን ከጭንቀት ሊጠብቅ የሚችለው ዋነኛ ነገር ምንድነው ትላለህ? ይህንን በትክክል ለተጠቀመበት ሰው የሚያስገኘው ትልቅ በረከት ምንድነው?
3. ማቴ 26:40-41 ያለው ክፍል ኢየሱስ ተመልሶ ሲመጣ ደቀመዛሙርቱ ምን ሲያደርጉ ነው ያገኛቸው? ለደቀመዛሙርቱ የሰጣቸው ምክር ምን ነበረ? በአሁኑ ጊዜ ኢየሱስ ወደ አንተ ህይወት ቢመጣ ተኝተህ ወይስ በጸሎት ስትጋደል ያገኝህ ይሆን?
4. በማቴ 6:5-6 ላይ ኢየሱስ ትክክለኛ የጸሎት አይነት እንዳልሆነ የተናገረው ምንድነው? መከተል ያለባቸው የጸሎት መንገድ ኢየሱስ በዚህ ክፍል የነገራቸው ምንድነው?
5. ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ሲቀርብ መጽሐፍ ቅዱስ በመንበርከክ ይላል ወይስ ሌሎችንም መንገዶች እግዚአብሔር ይቀበላል? ነህምያ 9:5 ዕዝ 9:5 1ኛ ዜና 17 ዘጸ 34:8 1ኛ ጢሞ 2:8 ትንና የመሳሰሉትን ማንበብ ሃሳቡን ግልጽ ያደርገዋል።
6. ሉቃ 18:1 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ምሳሌውን ሲናገር ሊያስተምራቸው የፈለጋቸው ሁለት ሃሳቦች ምንና ምን ነበሩ?
7. በኤፌ 6:18-19 መሰረት ልንጸልይባቸው የሚገባን ሁለቱ የጸሎት ርዕሶች ምንና ምንድናቸው?
8. ሉቃ 5:15-16 ትን ስናነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርግ የነበረው ነገር ምን ነበረ? ጌታ በዚህ ሥፍራ ለጸሎት በአባቱ ፊት መቅረቡ የሚሰራው ስላልነበረው ነው ወይ? መልስህን አብራራ። ጸሎት የምናደርገው ሳይኖረንና ጊዜ ሲተርፈን የምናከናውነው ተግባር ሳይሆን ከሰማያዊ አባታችን ጋራ ጊዜ የምናጠፋበት ክቡር ነገር ስለሆነ በተቻለህ መጠን ለጸሎት መውሰድ አትርሳ።

ጥናት ሶስት (ህብረት)

የጥናት ዓላማ፡- የክርስትናን ህይወት አንድ አማኝ ለብቻው የሚራመደው ጉዞ አድርጎ ማየት የተሳሳተ አመለካከት እንደሆነ በመረዳት፤ ከሌሎች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጋራ እግዚአብሔር ባዘጋጀልን አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም እየተገናኘን እርስ በእርስ መመካከር፤ መበረታታትና መነቃቃት አስፈላጊ መሆኑን ለመማር።

1. መዝ 133:1-3 መዝሙረኛው የወንድሞችን ህብረት አስመልክቶ የሚሰጠው ምክር ምንድነው? በነዚህ ቁጥሮች እግዚአብሔር የወንድሞችን አብሮ መሆን የእርሱ መልካም ፈቃድ እንደሆነ የሚያረጋግጥበት ምልክቱ ምንድነው?
2. ከላይ በተመለከትናቸው ቁጥሮች በተለይም ቁ25 የቅዱሳንን መሰባሰብና አብሮ መገናኘት አስመልክቶ በአንዳንድ ሰዎች ህይወት ይታይ ስለነበረው እውነታ ቁጥሩ ምን ይነግረናል? ይህ ቁጥር በስብሰባችን የሚደረግ አንደ ተጨማሪ የሚናገረው ነገር ምንድነው? መሰብሰባችን ከጊዜ ወደጊዜ ይበልጥ አስፈላጊ እየሆነ መምጣት ስላለበት ሁኔታ የሚሰጠው ምክንያት ምንድነው?
3. ሮሜ 12:4-5 እና ቆሮ 12:27 ትን በማንበብ አማኞች ከክርስቶስ ጋራ ስላላቸው ግንኙነት ምን ትረዳለህ? አማኞች እርስ በእርሳቸው ስላላቸው ግንኙነት የሚያስረግጥልህ እውነት ምንድነው?
4. በኤፌ 4:16 መሰረት አካልን ማሳደግ የማን ሥራ ነው? «አካሉን በፍቅር ለማነጻ...» ከሚለው አነጋገር አካል የሚታነጽበት ዋነኛ መሳሪያ ምንድነው ትላለን? በዚህ ጥቅስ አነጋገር በአካሉ ውስጥ የአንተ ሃላፊነት ምንድነው ብለህ ታምናለህ?
5. ሐዋ ሥራ 2:41-42 ላይ ከምናነበው በኢየሱስ ያመኑት ሰዎች ይተገባቸው የነበሩት አራት ነገሮች ምን ምንድናቸው? በአንተ ህይወት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ምን ያህል ሥፍራ ሰጥተዋቸው ትጋት ታሳይባቸዋለህ?
6. መክ 4:9-12 ላይ ያለውን ሃሳብ በአንድ አጭር አረፍተ ነገር አጠቃል ብትባል ምን ትላለህ? ይህ ክፍል ከአንድ በላይ መሆን የሚያስገኛቸው ጥቅሞች ብሎ የጠቀሳቸውን ዘርዘር።
7. ዕብ 10:24-25 አማኞችን ምን እንዲያደርጉ ነው የሚያበረታታው? የመሰባሰባቸው ዋና ምክንያት ሊሆን ስለሚገባው ዋነኛ ነገር በተለይም በቁ24 የሚነግረን ነገር ምንድነው? በመገናኘት፤ በመተያየትና በመሰብሰባቸው እንዴት መነቃቃት ሊመጣ እንደሚችል ተወያዩበት።
8. ከላይ ያጠናናቸውን ክፍሎች በማየት ለብቻ የሚሆን ክርስትና በመጽሐፍ ቅዱስ ተደጋፊነት አለው ብለህ ታምናለህ ወይ? እግዚአብሔር በረከቱን ያዘዘው፤ መጽናናት የሚገኘው፤ መነቃቃት ያለው በቅዱሳን መሰባሰብና ህብረት ውስጥ ስለሆነ ከእግዚአብሔር በረከትና በህይወትህ እድገት ከፈለግህ ህብረት ማድረግህን ቀጥልበት።

